



በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት

አውስትራሊያ ውስጥ በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት ተቀባይነት የለውም።

በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት ህግን በመተላለፍ የሚፈጸም ወንጀል ነው።

እነዚህን ወንጀሎች የሚፈጸም ግለሰብ፣ ወንድም ሆነ ሴት፣ ወደ እስር ቤት ሊገባ ይችላል።

እርስዎ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው አደጋ ላይ እንደሆነ ካወቁ **000 ብለው** ፖሊስ ጋር ይደውሉ።
የአውስትራሊያ ፖሊሶች ደህንነትን የሚያስጠብቁና ሊታመኑ የሚችሉ ናቸው።

ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት በ**1800 737 732** ላይ 1800 RESPECT ብለው ይደውሉ።

አስተርጓሚ በነጻ ማግኘት ከፈለጉ **131 450** ይደውሉ።

የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) በምንም ዓይነት ሁኔታ በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃትን አይታገስም።

በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት፣ በአንድ ወንድ ወይም ሴት የህይወት አጋር አካምሮ ውስጥ ፍርሀትን በመዝራት ወይም በደህንነታቸው ላይ ስጋትን በመፍጠር ግለሰቡን ለመቆጣጠር ሲባል አንደኛው ወገን የሚንጸባርቃቸው ባህርያትን ወይም ማስፈራሪያዎችን ይጨምራል። በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት የሚከተሉትን ይጨምራል፡-

- መማታት፣
- ማነቅ፣
- የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለአጋር ወይም ለቤተሰብ አለመስጠት፣
- አጋርን ከወዳጅና ቤተሰብ ጋር እንዳይገናኝ መከልከል፣
- መሳደብ ወይም ያለማቋረጥ አጋርን ዝቅ በሚያደርጉ ቃላት መናገር፣ እንዲሁም
- ልጆችን ወይም የቤት እንስሳትን ማስፈራራት።

ሴቶችም እንደ ወንዶች እኩል መብት አላቸው።

የአውስትራሊያ ህግ ወንዶችንም ሴቶችንም በእኩል መንገድ ይመለከታል።

እያንዳንዱ ሰው ደስተኛ በሆነ ግንኙነትና ማህበረሰብ ውስጥ ከጥቃት ነጻ የሆነ ህይወት የመኖር መብት አለው።

ሴቶች በመጥፎ መንገድ ሲያዙ ወይም ጉዳት ሲደርስባቸው ሁኔታውን ዝም ብለው በጸጋ መቀበል የለባቸውም።

አውስትራሊያ ውስጥ ባህል ላይ ያተኮሩ በዚህ ረገድ እርዳታ ሊሰጡ የሚችሉ አገልግሎቶች አሉ።

1800 RESPECT የአውስትራሊያ ብሄራዊ ጾታዊ ጥቃት፣ የቤተሰብ እና የቤት ውስጥ ጥቃት የምክር አገልግሎት (Australia's National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) ሰጪ ነው። ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የስልክ እና የአንላይን የምክር አገልግሎት እና መረጃ ይሰጣል። ምክር ሰጪዎቹ ያዳምጡዎታል፤ ጥያቄዎችዎን ይመልሳሉ እንዲሁም በአካባቢዎ ወደሚገኙ ሌሎች እገዛ ሰጪዎች ይመሩዎታል።

በ**1800 737 732** ይደውሉ ወይም የ1800 RESPECT ድረ-ገጽን ይጎብኙ፡- www.1800RESPECT.org.au.

አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?

የትርጉም እና የማስተርጎም አገልግሎት (**Translating and Interpreting Service**) (TIS)ን በስልክ ቁጥር **131 450** በነጻ ደውለው ያነጋግሩ። TIS ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር እንዲነጋገሩ ሊረዳዎት ይችላል። TIS የምክር አገልግሎት አይሰጥም።